



دار زايد للثقافة الإسلامية
Zayed House For Islamic Culture

ረመዳንን እንዴት እንቀበል



zhic.uae @zhic_uae zhic_uae zhic

800 555



اتصل على
JUST CALL

P.O Box: 16090, Al Ain, U.A.E
www.zhic.ae contact@abudhabi.ae



ረመዳን ቅዱስ ወር ነዉ። ቁርአንና ሌሎች ከሰማይ የወረዱ መጽሃፎች በዚህ ቅዱስ ወር ነዉ በነብያትና መልአካት ላይ የወረዱት። ይህ ወር ትልቅ ሰብአዊ ጠቀሜታ ያለው እና ብዙ ምንዳ የመሰብሰቢያ እድል ስለሆነ እስልምና ይህንን ወር በደንብ እንድንቀበልና እንድንሸኝ ያበረታታል ።

ረመዳንን በታላቅ ዝግጅት፣ በጠራ መንፈስና በቅን ልቦና ለመቀበል መንፈሳዊ ፤ ተግባራዊ እና ስሜታዊ ዝግጅት ያስፈልጋል። የዚህ ወር ቀንና ሌሊት የተለያዩ በጎና መልካም ስራዎችን በማብዛት ወደ ፈጣሪ መቃረቢያ ትልቅ እድል ነዉ። የህይወት መጽሐፍ የሆነዉን ቁርአንን በማንበብ፣ በመረዳትና በማስተንተን እንዲሁም የእርሱን ትርጓሜዎች እና ማስረጃውን ለመረዳት መሞከር ። አላህ ክብር የተሞላዉ የቅዱስ ቁርአንና የረመዳንን ወር ትስስር ሲገልጸ እንዲህ ይላል (የ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ ከቅን መንገድና (እውነትን ከውሸት) ከሚለዩም ገላጮች (አንቀጾች) ሲኾን ቁርአን የተወረደበት የረመዳን ወር ነዉ። ይህ እዉንተኛ ደስታን የሚያረጋግጥልን መጽሃፍ የወረደዉ በተባረከች ሌሊት ነዉ እኛ (ቁርአኑን) በመወሰኛዬቱ ሌሊት አወረድነዉ።²

ከሌላ ግዜ በበለጠ ሁኔታ ከዚህ ክቡር ወር ለመጠቀምና ይህን ታላቅ እንግዳ ለመቀበል መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ይህንንም ምናደርገዉ የነብዩን ሰ.ዐ.ወ ፈለግ በመከተልና የሕይወት ታሪካቸዉን በማንበብ በረመዳን ወር በተለይም በመጨረሻዉ አስርቱ ቀናቶች በትጋት የሚፈጸሙትን የአምልኮ ተግባሮች፣ እያንዳንዱን ሰዐት በአግባቡ መጠቀም ፤ የረመዳን ጨረቃን መጠባበቅ ፤ ፍጡርን ወይም የጾም መፍቻን ማፋጠን ፤ ጾመኞችን ማስፈጠር ፤ ሰላተል ተራዊህን መስገድ ፤ ስሁርን ማቆየት ፤ ሌሊቱን መቆም ድርብ ምንዳ ለማግኘት ያስችላል ።

¹ ስረቱል በቀራህ : 185
² ስረቱል ቀደር : 1



ሌላ ይህንን በጎ ወር ለመቀበል ከሚደረጉ ዝግጅቶች መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ ነው ። ይህም የሚጀምረው ኒያን በማስተካከል ፤ ሰብአዊ ተነሳሽነትን ባማዳበር ፤ በቤተሰብና በመሥሪቤብ ባህሪ ላይ በአውንታዊ መልኩ የሚያንጸባርቅ ሁኔታ ለሰዎች ምህረት ማድረግና ርህራሄን ማሳየት እንዲሁም ከዘመድ ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከርና በበጎ ስራ ላይ መሸቀዳደም ነው። ቅዱስ ቁርአንም ይህንን ሲያበረታታ እንዲህ ይላል በዚህም ተሸቀዳዳሚዎች ይሸቀዳደሙ ³ ። የመሃበራዊ ህይወትንና አንድነትን ለማጠናከር የረመዳን ስብስቦችን ማዘጋጀት፤ ምግብን ማብላት ፤ ምጽዋትን መስጠት ፤ ዘካተል ፊጥርን መስጠት አለባቸው። (ቤዛን በመጨመር) መልካምንም ሥራ የፈቀደ ሰው እርሱ (ፈቅዶ መጨመሩ) ለርሱ በላጭ ነው⁴

ሌላ በረመዳን መንፈሳችንን ከሚያጎለብት ነገሮች ቁሳዊና ስነምግባራዊ እርዳታን ለሌሎች ማበርከትና የእነሱን ስሜት በመደገፍ ሚያስፈልጋቸውን እርዳታ ማቅረብ ነው። ይህም ለኅብረተሰቡ ዕድገትና ልማት አስተዋጽኦ ያደርጋል ቅዱስ ቁርአንም ይህንን ሲያበረታታ እንዲህ ይላል በጎንም ነገር ስሩ ፤ ልትድኑ ይከጃልላችኋልና።⁵ በሌላ አንቀጽ ደግሞ እነዚያ በመልካም ሥራዎች ይጣደፋሉ። እነሱም ለርሷ ቀዳሚዎች ናቸው።⁶

የረመዳን ወርን በትክክል መቀበል አላህን በመፍራት የተሞላ ሕይወት እንድንኖርና በጎ ስራዎችን እንድንሰራ ያነሳሳናል ። ከረመዳን በኋላ ላሉት ወሮችም በነዚህ ስራዎች ተጠናክረን መቀጠል አስፈላጊ ነው።

³ ስራተቱል ሙጠፊፊን (የሰላሊዎች ምእራፍ) : 26
⁴ ስራተቱል በቀራህ : 184
⁵ ስራተቱል ሐጅ : 77
⁶ ስራተቱል ሙዕሚኑን : 61